

1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ

1

2

3

4

5

6

ምዕራፍ 1

1 ድኃኒታችንን እግዚአብሔር ተስፋችንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘው ትእዛዝ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፤

2 በእምነት እውነተኛ ልጄ ለሆነ ለጢሞቴዎስ፤ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከክርስቶስ ኢየሱስም ከጌታችን ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን።

3 -

4 ወደ መቄዶንያ በሄድሁ ጊዜ፤ እንዳንዶች ልዩ ትምህርትን እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻም ወደሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ እንዳያደምጡ ልታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንሁህ፤ እንደ እነዚህ ያሉ ነገሮች ክርክርን ያመጣሉና በእምነት ግን ላለ ለእግዚአብሔር መጋቢነት እይጠቅመም።

5 የትእዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹሕ ልብና ከበጎ ሕሊና ግብዝነትም ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው፤

6 -

7 ከእነዚህም እንዳንዶች ስተው፤ የሚሉትን ወይም ስለ እነርሱ እስረግጠው የሚናገሩትን ሳያስተውሉ፤ የሕግ እስተማሪዎች ሊሆኑ እየወደዱ፤ ወደ ከንቱ ንግግር ፈቀቅ ብለዋል።

8 ነገር ግን ሰው እንደሚገባ ቢሰራበት ሕግ መልካም እንደ ሆነ እናውቃለን፤

9 -

10

11 ይኸውም፤ ለበደለኞችና ለማይታዘዙ፤ ለዓመጸኞችና ለኃጢአተኞች፤ ቅድስና ለሌላቸውና ለርኩሳን፤ አባትና እናትን ለሚገድሉ፤ ለነፍስ ገዳዮችና ለሴሰኞች፤ ከወንድ ጋርም ለሚተኙ፤ በሰዎችም ለሚነግዱ፤ ለውሽተኞችም በውሸትም ለሚመሉ፤ የብሩክ እግዚአብሔርንም ክብር እንደሚገልጥ ለእኔ እደራ እንደ ተሰጠኝ ወንጌል የሆነውን ደኅና ትምህርት ለሚቃወም ለሌላ ነገር ሁሉ ሕግ እንደ ተሰራ እንጂ ለዳድቅ እንዳልተሰራ ሲያውቅ ነው።

12 ለአገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ እድርጎ ስለ ቈጠረኝ፤ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን እመሰግናለሁ፤

13 እስቀድሞ ተሳታፊና አሳዳጅ እንገላችም ምንም ብሆን፤ ይህን አደረገልኝ፤ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስለደረግሁት ምህረትን አገኘሁ፤

14 የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ።

15 ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው፤ ከኃጢአተኞችም ዋና እኔ ነኝ፤

16 ስለዚህ ግን፤ የዘላለምን ሕይወት ለማግኘት በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንድሆን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በምሆን በእኔ ላይ ትዕግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ፤ ምህረትን አገኘሁ።

17 ብቻውን እምላክ ለሚሆን ለማይጠፋው ለማይታየውም ለዘመናት ንጉሥ ምስጋናና ክብር እስከ ዘላለም ድረስ ይሁን፤ አሜን።

18 ጢሞቴዎስ ልጄ ሆይ፤ እስቀድሞ ስለ እንተ እንደ ተነገረው ትንቢት፤ በእርሱ መልካም ጦርነት ትዋጋ ዘንድ ይህችን ትእዛዝ እደራ እሰጥሃለሁ፤

¹⁹ እምነትና በጎ ሕሊና ይኑርህ፤ እንዳንዶች ሕሊናን ጥለው፤ መርከብ አለ መሪ እንደሚጠፋ፤ በእምነት ነገር ጠፍተዋልና፤

²⁰ ከእነዚያም፤ እንዳይሳደቡ ይማሩ ዘንድ ለሰይጣን እሳልፌ የሰጠኋቸው፤ ሄሜኔዎስና እስክንድሮስ ናቸው።

ምዕራፍ 2

እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ ጸጥና ዝግብለን እንድንኖር፤

² ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገሥታትና ስለ መኪንንትም ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ።

³ _

⁴ ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው።

⁵ አንድ እግዚአብሔር አለና፤ በእግዚአብሔርና በሰውም መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፤ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፤

⁶ ራሱንም ለሁሉ ቤዛ ሰጠ፤ ይህም በገዛ ዘመኑ ምስክርነቱ ነበረ፤

⁷ እኔም ለዚህ ነገር አዋጅ ነጋሪና ሐዋርያ በእምነትና በእውነትም የአሕዛብ አስተማሪ ለመሆን ተሾምሁ፤ እውነት እናገራለሁ፤ አልዋሽም።

⁸ እንግዲህ ወንዶች በስፍራ ሁሉ አለ ቊጣና አለ ክፉ አሳብ የተቀደሱትን እጆች እያነሱ እንዲጸልዩ እፈቅዳለሁ።

⁹ _

¹⁰ እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በሚገባ ልብስ ከአፍረትና ራሳቸውን ከመግዛት ጋር ሰውነታቸውን ይሸልሙ፤ እግዚአብሔርን እንፈራለን ለሚሉት ሴቶች እንደሚገባ፤ መልካም በማድረግ እንጂ በሽሩባና በወርቅ ወይም በዕንቁ ወይም ዋጋው እጅግ በከበረ ልብስ እይሸለሙ።

¹¹ ሴት በነገር ሁሉ እየተገዛች በዝግታ ትማር፤

¹² ሴት ግን በዝግታ ትኑር እንጂ ልታስተምር ወይም በወንድ ላይ ልትሰለጥን አልፈቅድም።

¹³ አዳም ቀድሞ ተፈጥሮአልና፤ በኋላም ሔዋን ተፈጠረች።

¹⁴ የተታለለም አዳም አይደለም፤ ሲቲቱ ግን ተታልላ በመተላለፍ ወደቀች፤

¹⁵ ነገር ግን በእምነትና በፍቅር በቅድስናም ራሳቸውን እየገዙ ቢኖሩ በመውለድ ትድናለች።

ምዕራፍ 3

ማንም እዲስ ቆጶስነትን ቢፈልግ መልካምን ሥራ ይመኛል የሚለው ቃል የታመነ ነው።

² እንግዲህ እዲስ ቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል፤ የማይነቀፍ፤ የእንዲት ሚስት ባል፤ ልክኛ፤ ራሱን የሚገዛ፤ እንደሚገባው የሚሰራ፤ እንግዳ ተቀባይ፤ ለማስተማር የሚበቃ፤

³ የማይሰክር፤ የማይጨቃጨቅ ነገር ግን ገር የሆነ፤ የማይከራከር፤ ገንዘብን የማይወድ፤

⁴ ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር፤

⁵ ሰው ግን የራሱን ቤት እንዲያስተዳድር ባያውቅ፤ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃታል?

⁶ በትዕቢት ተነፍሶ በዲያቢሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ፤ አዲስ ክርስቲያን አይሁን።

⁷ በዲያቢሎስ ነቀፋና ወጥመድም እንዳይወድቅ፤ በውጭ ካሉት ሰዎች ደግሞ መልካም ምስክር ሊኖረው ይገባዋል።

⁸ እንዲሁም ዲያቆናት ጭምቶች፤ በሁለት ቃል የማይናገሩ፤ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይሳመኝ፤

⁹ ነውረኛ ረብ የማይወዱ፤ በንጹሕ ሕሊና የሃይማኖትን ምሥጢር የሚይዙ ሊሆኑ ይገባቸዋል።

¹⁰ እነዚህም ደግሞ አስቀድሞ ይፈተኑ፤ ከዚያም በኋላ ያለ ነቀፋ ቢሆኑ በዲቁና ሥራ ያገልግሉ።

¹¹ እንዲሁም ሴቶች ጭምቶች፤ የማያሙ፤ ልክኞች፤ በነገር ሁሉ የታመኑ ሊሆኑ ይገባቸዋል።

¹² ዲያቆናት ልጆቻቸውንና የራሳቸውን ቤቶች በመልካም እየገዙ እያንዳንዳቸው የእንዲት ሴት ባሎች ይሁኑ።

- 13 በዲቁና ሥራ በመልካም ያገለገሉ ለራሳቸው ትልቅ ማዕርግና በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት ብዙ ድፍረት ያገኛሉ።
- 14 ፈጥኚ ወደ እንተ እንደመጣ ተስፋ እድርጌ ይህን እጽፍልሃለሁ።
- 15 ብዙዎች ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ፤ ቤቱም የእውነት ዓምድና መሠረት፣ የሕያው እግዚአብሔር ቤት ክርስቲያን ነው።
- 16 እግዚአብሔርንም የመምሰል ምሥጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው፤ በሥጋ የተገለጠ፣ በመንፈስ የጸደቀ፣ ለመላእክት የታየ፣ በእሕዛብ የተሰበከ፣ በዓለም የታመነ፣ በክብር ያረገ።

ምዕራፍ 4

- መ**ንፈስ ግን በግልጥ። በኋለኞች ዘመናት እንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትንና በውሸተኞች ግብዝነት
- 2 የተሰጠውን የኢጋንንትን ትምህርት እያደመጡ፣ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል፤ በገዛ ሕሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው።
 - 3 እነዚህ ውሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ፣ እምነውም እውነትን የሚያውቁ ከምስጋና ጋር ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር ከፈጠረው መብል እንዲርቁ ያዝዛሉ።
 - 4 እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነውና፣ ከምስጋናም ጋር ቢቀበሉት የሚጣል ምንም የለም፤
 - 5 በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት የተቀደሰ ነውና።
 - 6 ስለዚህ ወንድሞችን ብታሳስብ፣ በእምነትና በተከተልኸው በመልካም ትምህርት ቃል የምትመገብ የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም አገልጋይ ትሆናለህ።
 - 7 ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመኙት የእሮጊቶችን ሴቶች ጩዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ። እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ።
 - 8 ሰውነትን ለሥጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና፤ እግዚአብሔርን መምሰል ግን የአሁንና የሚመጣው ሕይወት ተስፋ ስላለው፣ ለነገር ሁሉ ይጠቅማል።
 - 9 ይህ ቃል የታመነ ሁሉም እንዲቀበሉት የተገባ ነው፤
 - 10 ይህን ለማግኘት እንደከማለንና፣ ስለዚህም እንሰደባለን፤ ይህም ሰውን ሁሉ ይልቁንም የሚያምኑትን በሚያድን በሕያው እምላክ ተስፋ ስለምናደርግ ነው።
 - 11 -
 - 12 ይህን እዘዝና አስተምር። በቃልና በኦሮ በፍቅርም በእምነትም በንጽሕናም ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሁን እንጂ፣ ማንም ታናሽነትህን አይናቀው።
 - 13 እስከመጣ ድረስ ለማንበብና ለመምከር ለማስተማርም ተጠንቀቅ።
 - 14 በትንቢት ከሸማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠህን፣ በእንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል።
 - 15 ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ፣ ይህንም አዘውትር።
 - 16 ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ፣ በእነዚህም ጽና፤ ይህን ብታደርግ፣ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህ።

ምዕራፍ 5

ሸማግሌ የሆነውን አትገሥጸው።

- 2 እርሱን ግን እንደ አባት፣ ጎበዞችን እንደ ወንድሞች፣ የሸማግሌትን ሴቶች እንደ እናቶች፣ ቆንጆጅቱን እንደ እጎቶች በፍጹም ንጽሕና ለምናቸው።
- 3 በእውነት ባልቴቶች የሆኑትን ባልቴቶች አክብር።
- 4 ማንም ባልቴት ግን ልጆች ወይም የልጅ ልጆች ቢኖሩት፣ እነርሱ አስቀድመው ለገዛ ቤተ ሰዎቻቸው እግዚአብሔርን መምሰል ያሳዩ ዘንድ፣ ለወላጆቻቸውም ብድራትን ይመልሱላቸው ዘንድ ይማሩ፤ ይህ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና የተወደደ ነውና።
- 5 ብቻዋንም ኖራ በእውነት ባልቴት የምትሆን በእግዚአብሔር ተስፋ ታደርጋለች፣ ሌትና ቀንም በልመና በጸሎትም ጸንታ ትኖራለች፤

- 6 ቅምጥሊቱ ግን በሕይወትዋ ሳለች የሞተች ናት።
- 7 ያለ ነቀፋ እንዲሆኑ ይህን ደግሞ እዘዝ።
- 8 ነገር ግን ለእርሱ ስለ ሆኑት ይልቁንም ስለ ቤተ ሰዎቹ የሚያስብ ማንም ቢሆን፤ ሃይማኖትን የካደ ከማያምንም ሰው ይልቅ የሚከፋ ነው።
- 9 ባልቴት በመዝገብ ብትጻፍ ዕድሜዋ ከስድሳ ዓመት እንዳያንስ፤ የእንድም ባል ሚስት የነበረች እንድትሆን ያስፈልጋል፤
- 10 ልጆችን በማሳደግ እንግዶችንም በመቀበል፤ የቅዱሳንንም እግሮች በማጡበ፤ የተጨነቁትንም በመርዳት በጎንም ሥራ ሁሉ በመከተል፤ ይህን መልካም ሥራ በማድረግ የተመሰከረላት ልትሆን ይገባል።
- 11 ባል የሞተባቸውን ቆነጃጅት ግን አትቀበል፤ በክርስቶስ ላይ ተነሥተው ሲቀማጠሉ ሊያገቡ ይወዳሉና፤
- 12 የፊተኛውንም እምነታቸውን ስለ ናቁ ይፈረድባቸዋል፤
- 13 ከዚህም ጋር ቤት ለቤት እየዞሩ ሥራን መፍታት ደግሞ ይማራሉ፤ የማይገባውንም እየተናገሩ ለፍላፊዎችና በነገር ገቢዎች ይሆናሉ እንጂ፤ ሥራ ፈቶች ብቻ አይደሉም።
- 14 እንግዲህ ቆነጃጅት ሊያገቡ፤ ልጆችንም ሊወልዱ፤ ቤቶቻቸውንም ሊያስተዳድሩ፤ ተቃዋሚውም የሚሳደብበትን እንድን ምክንያት ስንኳ እንዳይሰጡ እፈቅዳለሁ፤
- 15 ከአሁን በፊት እንዳንዶች ሰይጣንን እንዲከተሉ ፈቀቅ ብለዋልና።
- 16 ባልቴቶች ያሉት የሚያምን ቢሆን ወይም የምታምን ብትሆን፤ ይርዳላቸው፤ ቤተ ክርስቲያንም እውነተኞችን ባልቴቶች እንድትረዳ አይከበዱባት።
- 17 በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች፤ ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት፤ እጥፍ ክብር ይገባቸዋል።
- 18 መጽሐፍ። የሚያበራየውን በሬ አፋን አትሰር፤ ደግሞ። ለሠራተኛ ደመወዙ ይገባዋል ይላልና።
- 19 ከሁለት ወይም ከሦስት ምስክር በቀር በሽማግሌ ላይ ክስ አትቀበል።
- 20 ሌሎቹ ደግሞ እንዲፈሩ፤ ኃጢአት የሚሰሩትን በሁሉ ፊት ገሥጻቸው።
- 21 እንድን እንኳ በአድልዎ ሳታደርግ፤ እነዚህን ያለ መዘንበል እንድትጠብቅ በእግዚአብሔርና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በተመረጡትም መላእክት ፊት እመክርሃለሁ።
- 22 በማንም ላይ ፈጥነህ እጆችህን አትጫን፤ በሌሎችም ኃጢአት አትተባበር፤ ራስህን በንጽህና ጠብቅ።
- 23 ስለ ሆድህና ስለ በሽታህ ብዛት ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ እንጂ፤ ወደ ፊት ውኃ ብቻ አትጠጣ።
- 24 የእንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት የተገለጠ ነው ፍርድንም ያመለክታል፤ ሌሎችን ግን ይከተላቸዋል፤
- 25 እንዲሁ መልካም ሥራ ደግሞ የተገለጠ ነው፤ ያልተገለጠም ከሆነ ሊሰወር አይችልም።

ምዕራፍ 6

የእግዚአብሔር ስምና ትምህርቱ እንዳይሰደብ፤ ከቀንበር በታች ያሉቱ ባሪያዎች ሁሉ ለገዙአቸው ጌቶች ክብር ሁሉ እንደ ተገባቸው ይቀጠሩአቸው።

- 2 የሚያምኑም ጌቶች ያሉአቸው፤ ወንድሞች ስለ ሆኑ አይናቁአቸው፤ ነገር ግን በመልካም ሥራቸው የሚጠቅሙ የሚያምኑና የተወደዱ ስለ ሆኑ፤ ከፊት ይልቅ ያገልግሉ።
- 3 እነዚህን አስተምርና ምክር። ማንም ልዩ ትምህርት የሚያስተምር ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ጤናማ ቃልና እግዚአብሔርን ለመምሰል በሚስማማ ትምህርት የማይጠጋ ቢሆን፤
- 4 _
- 5 በትዕቢት ተነፍቶአል እንዳችም እያውቅም፤ ነገር ግን ምርመራን በቃልም መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃል፤ ከእነዚህም ቅንዓትና ክርክር ስድብም ክፉ እሳብም እርስ በርስ መናደድም ይወጣሉ፤ እለምሮአቸውም በጠፋባቸው እውነትንም በተቀሙ፤ እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፈያ የሚሆን በመሰላቸው ሰዎች ይገኛሉ። እንደነዚህ ካሉት ራቅ።
- 6 ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፈያ ነው፤
- 7 ወደ ዓለም ምንም እንኳ አላመጣንምና፤
- 8 እንዳችንም ልንወስድ አይቻለንም፤ ምግብና ልብስ ከኖረን ግን፤ እርሱ ይበቃናል።

- ⁹ ዳሩ ግን ባለ ጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ።
- ¹⁰ ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር ነውና፤ እንዳንዶች ይህን ሲመኙ፤ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ።
- ¹¹ እንተ ግን፤ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ፤ ከዚህ ሽሽ፤ ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል።
- ¹² መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል፤ የተጠራህለትንም በብዙም ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን የታመንህለትን የዘላለምን ሕይወት ያዝ።
- ¹³ ሁሉን በሕይወት በሚጠበቅ በእግዚአብሔር ፊት፤ በጴጌናዊውም በጲላጦስ ዘንድ መልካሙን መታመን በመሰከረ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት እዝሃለሁ፤
- ¹⁴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ ሆነህ ትእዛዙን ጠበቅ፤
- ¹⁵ ያንም መገለጡን በራሱ ጊዜ ብፁዕና ብቻውን የሆነ ገዥ፤ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ፤ ያሳያል።
- ¹⁶ እርሱ ብቻ የማይሞት ነው፤ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል፤ እንደ ሰው እንኳ አላየውም ሊያይም አይቻለውም፤ ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን፤ አሜን።
- ¹⁷ በአሁኑ ዘመን ባለ ጠጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዳያስቡ፤ ደስም እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በሕያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለ ጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው።
- ¹⁸ -
- ¹⁹ እውነተኛውን ሕይወት ይይዙ ዘንድ፤ ለሚመጣው ዘመን ለራሳቸው መልካም መሠረት የሚሆንላቸውን መዝገብ እየሰበሰቡ፤ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለ ጠጎች እንዲሆኑ፤ ሊረዱና ሊያካፍሉም የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምክራቸው።
- ²⁰ ጢሞቴዎስ ሆይ፤ በውሸት እውቀት ከተባለ ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍና መከራከር እየራቅህ፤ የተሰጠህን አደራ ጠበቅ፤
- ²¹ ይህ እውቀት አለን ብለው፤ እንዳንዶች ስለ እምነት ስተዋልና። ጸጋ ከእንተ ጋር ይሁን።

For other languages please go to www.wordproject.org